

# የደንገ ትኩሳት ወረርሽኝ ሱማሌ ክልል መከሰቱን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ

በሱማሌ ክልል ፊቅ ዞን ለገሂዳ ወረዳ የደንገ ትኩሳት ወረርሽኝ ከሰባት ቀናት በፊት መከሰቱን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ።

የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በየን ሞገስ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የደንገ ትኩሳት ወረርሽኝ በክልሉ ከሰባት ወራት በፊት በዶሎ አዶ ወረዳ ተከስቶ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በለገ ሂዳ ወረዳ ተከስቷል።

በወረርሽኙ 60 ሰዎች መጠቃታቸውን ከተያዙት 60 ሰዎች ውስጥ 41ዱ ህፃናት ሲሆኑ 19ኙ ደግሞ አዋቂዎች ናቸው ብለዋል።

የክልሉ ፈጣን የህክምና ምላሽ ሰጪ ቡድን በወረርሽኙ ለተጠቁ ሰዎች የህክምና አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን ወረርሽኙ በምን ምክንያት እንደተነሳ ፈጣን የዳሰሳ ጥናት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።

እንዲሁም የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ፈጣን የህክምና ምላሽ ሰጪ ቡድን ለተጨማሪ እገዛና ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ወደ አካባቢው መላኩንም ገልጸዋል።

በወረርሽኙ በተጠቁ ሰዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት፣ ነስር፣ የሰውነት ላይ ሽፍታ፣ ከዓይን ጀርባ ከፍተኛ ህመም፣

በጡንቻና በመገጣጠሚያዎች ላይ ህመም፣ ማቅለሽለሽና ማስታወክ ምልክት እንደታየባቸውም ገልጸዋል።

ኢንስቲትዩቱ በአካባቢው የተከሰተው ወረርሽኝ የደንገ ትኩሳት መሆኑን ለማረጋገጥ የደም ናሙና ወስዶ ምርመራ እያደረገ መሆኑን የተናገሩት ዶክተር በየን፣ ለተጨማሪ ምርመራ የደም ናሙናው በቅርቡ ወደ ሲኔጋል ዳካር ወይም ኡጋንዳ

እንደሚላኩም ገልጸዋል።

እንደ ዶክተር በየን ገለጻ በጥቂት ሰዎች ላይ በተለየ ሁኔታ አደገኛ የደንገ ትኩሳት ምልክቶች የሚታይባቸው ሲሆን ከ3 እስከ 7 ቀን ድረስ ደም የቀላቀለ የማያቋርጥ ትውከት፣ ከፍተኛ የሆድ ህመም፣ ወደላይ መተንፈስና የድድ መድማት አጋጥመዋል።

እንዲህ ዓይነት ምልክት የሚታይባቸው ሰዎች ከ24 እስከ 48 ሰዓት ድረስ ህክምና ካላገኘ ለህልፈተ ህይወት ሊዳረግ እንደሚችልም ገልጸዋል።

በሽታው የሚከሰተው “ኤደስ” በተባለ የወባ ትንኝ አማካይነት ሲሆን በተለይ ቀን ላይ የመናከስ ባህርይ እንዳላቸው የገለጹት ዶክተር በየን በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ሙሉ ሰውነታቸውን የሚሸፍን ልብስ እንዲለብሱም መከረዋል።

በበሽታው ተይዞ የዳነ ሰው ቫይረሱ በሰውነቱ ውስጥ ተደብቆ የሚኖር ሲሆን ቆይቶም ቢሆን ቫይረሱን ወደ ጤነኛ ሰው እንደሚያስተላለፍም አስረድተዋል።

በተያዘው ዓመት የለገ ሂዳ ወረዳን ጨምሮ በክልሉ 331 ሰዎች ላይ የደንገ ትኩሳት ምልክት መታየቱን ገልጸዋል።

ለደንገ ትኩሳት የሆኑና የደንገ በሽታ ይኖርባቸዋል ተብሎ በሚታሰቡ አካባቢዎች አሁን በሽታው የተከሰተባቸውን ጨምሮ የቅኝት ስራዎች እንደሚሰሩም ዶክተር በየን አክለው ገልጸዋል።

የደንገ ትኩሳት ወረርሽኝ ከ2005 እስከ 2009 ዓ.ም ድረስ በድሬደዋ እንዲሁም ከ2007 እስከ 2009 ዓ.ም ድረስ በሱማሌ ክልል ጎዴና በቀበሪደሃር ዞኖች ተከስቶ እንደነበረም አብራርተዋል።

በዓለም አቀፍ ደረጃ ግማሽ ያህሉ ህዝብ ለደንገ ትኩሳት ወረርሽኝ ተጋላጭ ሲሆን በዓለም የጤና ድርጅት ግምት መሰረት

በየዓመቱ 390 ሚሊዮን ሰዎች በበሽታው ይያዛሉ ከእነዚህም ወስጥ 96 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ምልክቱ ብቻ የሚታይባቸው እንደሆነ ተገልጿል።